

# መልካም አዲስ ዓመት!

የታሪክ አምድ ነባራዊ፣ ምድረ-ሀይወት ፍልስፍና፣  
መውጣት መውረድ፣ የዓለም ህግ፣ የተፈጥሮ ገጽ ሆነና፣  
ጊዜ ክፉ፣ ጊዜ ደገ. . .፣ አጥፍ-ዘርጋ፣ ዘመም-ቀና. . .፣  
አንዴ ጽልመት. . .፣ አንዴ ብርሃን. . .፣ ባለታሪክ፣ ባለዘና፣  
ሰትወድቂ. . .፣ ስትነሽ. . .፣ በዘመናት ጉዞ ሂደት፣  
ለዚህ ደረሰሽ፣ አልልልል! ሁለት ሺህ ሰባት ዓመት!

ባለፈደል፣ ባለቀመር. . .፣ የባህል ጌጥ መናኸሪያ፣  
የአምነት አውራ፣ የአግዚአብሔር ቤት፣ የቃል-ኪዳኑ ማደሪያ፣  
በመለኮት ብፁዕ ጸጋ፣ ዙሪያ-ገባ የተከበብሽ፣  
በፈጣሪ ጥበቃ ስር፣ በኃይል ክንዳ የተደገፍሽ፣  
'አበቅቱ ውሉን ቢሰት'፣ የዘመመ ቢመስል ቀኑ፣  
እርኩስ መንፈስ ቢጣባሽም፣ ቢያስጨንቅሽ ሰቀቀኑ፣  
ያምለክሽ ኃይል፣ ብርቱ ክንዳ፣ በልጆቻሽ መንፈስ አድሮ፣  
አማይቀር ነው ትንሣኤሽ፣ አዲስ ዘመን ዓመት ቆጥሮ፣  
እስከዚያው ግን ይመስገነው፣ ትንፋሽሽም በመኖሩ፣  
መልካም ዓመት! ለቅን ሕዝብሽ! ለውብ ገለሽ፣ ለገር-ምድሩ!

የነጻነት ቀንዲል ዓርማ፣ ለልጆቻሽ ብርቱ አለኝታ፣  
የታመቅሽው ገሞራ-አሳት፣ በልባቸው ደም ትርታ፣  
ሰትጠቁ አሚጮኹት፣ ደስ ሲልሽ አሚደምቁት፣  
በሄዱበት አንቺን ይዘው፣ አሚያመልኩሽ እንደ ጽላት፣  
እንደ ጨው ዘር ተበትነው፣ ባለም ዙሪያ ሰፍረው ላሉ፣  
ይድረሳቸው ለውዶቻሽ፣ ያዲስ ዓመት ተስፋ ቃሉ!

አንቺን ብለው አየማሉ፣ ለህልውናሽ ያደሩ፣  
የትውልዱ ባለደራ፣ ስም ገናሽን ያስከቡሩ፣  
የታቸውን ክፍቱን ጥለው፣ ለብዙኃን ቢታገሉ፣  
ባረመኑ፣ በግፈኞች - ከወሀኒ-ቢት፣ "ባደ ሰደሰት" የተባሉ፣  
ለሕዝብ ደምስ፣ ለጀግኖቻሽ፣ ለአጋሮቻሽ የቀርጥ ቀን፣  
ጭለማው ያካቸም-ዘንድ፣ በአዲስ ዓመት ተስፋ ብርሃን!

የግፍ ጽዋው ሞልቶ ሲፈስ፣ ውርደትሽን ያልታገሱ፣  
በራሳቸው ልዩ ቋንቋ - ሊታደጉሽ የተነሱ፣  
ዋሻ፣ ፈፋ፣ ሽንተረሩ. . .፣ ዱሩ ቤቱ ብለው ከተው፣  
አጋም-ቀጋ፣ ሾሊ. . . በልተው፣ በእፍኝ ከውሃሽ ተጎንጭተው፣  
ለመስዋዕት ለቆረጡ፣ ባንቺው ፍቅር ለነደዱ፣  
መልካም ብርሀ አዲስ ዓመት! ጨርቅ ይሁንላቸው መንገዱ!

እንደ የዋኝ ለሜ ቦራ፣ በክንጉርጉር የናት ሆድሽ፣  
እሳት ወልደሽ፣ እንዳትልሽው ለሚፈጅሽ፣  
እንዳትተይው፣ አሱም ልጅሽ. . .፣  
ልቦናውን አምለክ ቸሮት፣ ከእኩይ-መንፈስ ተለቆ፣  
ከበደለሽ ውድ እናቱ፣ ከእህት - ወንድሞቹ ታርቆ፣  
ትሆን ዘንዳ፣ ምስኪን ጎጆሽ፣ ሰለም፣ ደስታ. . . የሞላባት፣  
ሀሊናውን መፈተሻ፣ ይሁንላት አዲስ ዓመት!

ሀመምሽ አሳሰቧቸው፣ ለፈውሰሽ ለሚቀምሙ፣  
ቅጠል በልተው. . . በምሀሊ. . . በዱኢ. . . ለታደሙ፣  
ለሰላምሽ በሰላም መንገድ፣ አምቢኝ ብለው ለሚታገሉ፣  
ፍትህ-አልባ ጉልበተኞችን፣ ከአንግዲህሰ በቃ ላሉ፣  
ባዲስ ዓመት፣ ባዲስ ብራ - ይስመር ትግሉ ደምቆ ያብራ!

የፍቅር አምነት ማተብ ገጽሽ፣ ሀብረ-ቀለም ውብ ሰንደቅሽ፣  
የክብር አልባስ፣ የክት ልብሰሽ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይሽ፣  
ትውሉብለብ ለዘላለም፣ ክፍ ብላ፣ በአየር-ምድርሽ!

ከምዕራብ እስከ ምዕራቅ፣ ከደቡብ. . . አሰሜን ጨፍ፣  
የጥቁር አፈርሽ ግኝቶች፣ የሰፈሩ ባንቺው ማዕቀፍ፣  
የክርስቶስ፣ የአላህ ልጆች. . .፣ ፍጥረተ-ዓለም ያንቺ የሆኑ፣  
ብርሀ ተስፋ፣ የሀይወት ምንጭ፣ ይሁንላቸው ዘመኑ!

የዜጎቻሽ ክብር ከራት፣ ረቂቅ ወበት መጎናጸፊያ፣  
መልካም አዲስ ዓመት ይሁንልሽ! እናት ሀገር አብዮቱያ!

ጌታቸው አበሪ  
ጳጉሜ 5 ቀን 2006 ዓ/ም  
(ሰፕቴምበር 2014)

፪ ሺ ፯ ዓ/ም  
2007